

ለጠ/ሚ አቢይ የተጠራውን የቅዳሜውን ሠልፍ በነዚህ መፈክሮች ብናደምቀው ምን ይለናል? (ሐይሉ አባይ ተገኝ)

June 19, 2018



1. ሞት ለእንሠሣዊው “የጎሣ ፌደራሊዝም”!
- ሞት ለመርዘኛው ወያኔያዊ “አቢዮታዊ ዲሞክራሲ” ርዕዮተ!
2. “የጎሣ ፌደራሊዝም” ፀረ-ዲሞክራሲ ነው!
3. ኢትዮጵያዊ ማንነታችን የነፃነትና የክብራችን መለያ ነው!
4. ኢትዮጵያዊነት ድንበር፣ ክልልና ወሀን የለውም!
5. የነፃነታችን፣ የምንነታችንና የማንነታችን ማህተም ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው!
6. ለኛ ኢትዮጵያውያን ጎሣ፣ ቋንቋ፣ ሀይማኖትና ጾታ ጌጣችን እንጂ የልዩነት አርማ አይደለም!
7. እያንዳንዱ ዜጋ ለኢትዮጵያ ሃገሩ፤ ኢትዮጵያ ሃገሩም ለእያንዳንዱ ዜጋ በእኩልነት!
8. የለውጥ መንገዳችን በህወሃት ህይወት አይቀለበስም!
9. እራሳችን እና ጥማታችን ኢትዮጵያዊነት ነው!
10. በዘር ማፅዳትና ጭፍጨፋ የተፈናቀሉ ዜጎቻችን ወደ ነባሩ ቀኔዎቻቸው ባስቸኩዋይ ይመለሱ!
11. በዘር ማፅዳትና ጭፍጨፋ የተሰማሩና የተገበሩ ነብስ ገዳዮች አሁኑኑ ለፍርድ ይቅረቡ!

12. በየአቅጣጫው በህወሃትና የጎሣ አባላት ካድሬ ግብረ-አበሮቹ የተለኮሰውን የጎሣ ግጭት እንዲሁም የዘር ማፅዳትና ጭፍጨፋ በአስቸኳይ ይቁም!

13. በዘር ማፅዳትና መፈናቀል እንዲሁም ጭፍጨፋ ተጠቂ ለሆኑ ዜጎች ልዩ ጥበቃ ይደረግ!

13. ዴሞክራሲያዊ ሂደቱ ይፋ ጠን!

14. የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ያለምንም ገደብ ስራ ላይ አሁኑኑ ይዋሉ!

15. ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ፣ የመጻፍ፣ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ የመደገፍና የመቃወም መብቶች አሁኑኑ!

16. የሕግ የበላይነት በአስቸኳይ ይስፈን!

17. ወገኖቻችንን በጭ ያስገደሉ፣ የገደሉና በግድያው የተባበሩ ሁሉ ለፍርድ ይቅረቡ!

18. የተዘረፈ የሃገር ሃብት ይመለስ! ሌቦቹ ለፍርድ ይቅረቡ!

19. ዴሞክራሲያዊ ሂደቱንና እሴቶቹን የሚያጨናግፉ ሕገ መንግስታዊ አፍራሽ አንቀጾችን አሁኑኑ ይሠረዙ ወይም ይሻሻሉ!

20. በመንግስት ውስጥ ያለውን የህወሃት ሚስጥራዊ መንግስት ወይም በኮማንድ ፖስት ጭንብል የሚቀረቀሰውን የማፈጸም አደረጃጀት ያለውን ቡድን አሁኑኑ ይፍረስ!

21. ወታደራዊና የደህንነት ተቋሞች ከፓለቲካ ወገንተኝነት ይላቀቁ!

22. የፍትህ አካላትና ተቋሞች ከፓለቲካና መንግስታዊ ጣልቃ ገብነት ነፃ ይሁኑ!

23. ኮማንዳውም የፓለቲካ ሃይሎች ጋር ብሄራዊ መግባባትን የሚፈጥር መደበኛ የፓለቲካዊ የድርድር ጥሪ ይደረግ!

24. ከሰነድ ርቲ ቁጥጥር ነፃ የሆነ ገለልተኛ ኮሚሽን ወይም የዴሞክራሲና ሰብዓዊ መብትን የሚከብኩና የሚጠበቅ ኮሚሽን በአፋጣኝ ይመሰረት!

25. የመብት ጥሰቶችን የሚከላከል የሽግግር ዴሞክራሲያዊ ማዕከል በአስቸኳይ ይቋቋም!

26. አፋኝ የሆኑትን የፕሬስ አፈናና የፀረ-ሽብር ሕጎችን ሳይውሉ ሳይደሩ መገንደስ

27. ለዴሞክራሲያዊ ሂደቶች እንቅፋት የሆኑትን አፋኝ የፕሬስና የፀረ-ሹብር ሕግ እንዲሁም ሌሎች አፋኝ ሕጎችን ዛሬውኑ ይሻሩ!

28. ችሎታን ማዕከል ያደረገ የሰራተኛ ቅጥርና ድልድል ይደረግ!

29. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በፈለገው ቦታ የመንቀሳቀስ፣ የመኖርና ሃብት የማፍራት መብቱ ተጠበቆ ሕጋዊ ዋስትና ይሰጠው!

30. ሁሉም የኢትዮጵያ ግዛት ክልል የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ንብረት ነው!

31. “የጎሣ ብሔረተኝነት” የድንጋይ ዘመን ክስተትና እንሠራሽን የሚመጥን ነው!

32. ከባንድራችን ላይ ያለው የምትሃት ጊም የሆነው ኮከቡ ይላጭልን!

33. ኢትዮጵያዊነት ህያው ነው!

34. በዘር፣ በሃይማኖትና በጾታ አንከፋፈልም!

35. ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት “በጎሣ ፌደራሊዝም” መቃብር ላይ ይለመልማሉ!

36. ወያኔ ሠራሹ “አብዮታዊ ዴሞክራሲ” የሹታ ቀኖና እንጂ አቢዮታዊም፣ ዴሞክራሲያዊም አይደለም!

37. ዘሬ፣ ጎሣዬና ማንነቴ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው!

እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከነዚህ የተመቸውን ወይም ህዝባዊ ነው ብሎ ያመነበትን መፈክር በፓስተር አስፍሮ መስቀል አደባባይ እንገናኝ።

‘እኛንና ኢትዮጵያን የሚጠበቃት አምላክ አይተኛም’

ድል የኢትዮጵያ ህዝብ ነው!